

Solidarity Committee for Ethiopian Political Prisoners (SOCEPP-Canada)

የኢትዮጵያ ፖለቲካ እሥረኞች አንድነት ኮሚቴ በካናዳ (ኢፖአኤካ-ካናዳ)

Email: socepp.can@humanrightsethiopia.com and socepp.can@sympatico.ca

Web: www.humanrightsethiopia.com

ኅዳር 3፣ 2011

ለተከበሩት ዶክተር አብይ አህመድ፣
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር
አዲስ አበባ

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር

የአክብሮት ሰላምታችን ይድረሰዎት።

ክቡርነትዎ ሥልጣንዎን በተረከቡ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ያከናወንዎቸው ታላላቅ ተግባሮች በእጅጉ ሰፊውን ህዝብ ያስደሰቱና ተሰፋን ያጎናጸፉ ናቸው። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ደግሞ ሴቶችን በተመለከተ እጅግ አስመስጋኝ ታሪክ ሰርተዋል። በዛ ያሉ ሴቶችን በሚኒስቴርነት ሾመዋል፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን ታሪክ ወይም ማዘዛ አሸናፊን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሰባሳቢ አድርገው ሾመዋል።

አሁን ደግሞ በሀገራችን ታሪክ የመጀመሪያዋ የፖለቲካ ድርጅት መሪ የነበረችውን ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን ከምትገኝበት የስደት ሀገር ፣ ከአሜሪካ፣ እንድትመለስ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በመሉ ክብርና ትህትና የተደረገላት አቀባበል እርስዎ ለሴቶች መብት መከበር ያለዎትን ዕምነት ያሳያል።

ይህ ሁሉ እጅግ ትልቅ የሚደነቅና እኛም የምንደግፈው እርምጃ ነው።

ሆኖም ግን እስካሁን ያልተነካና እጅግ አሳሳቢ ከሆኑት ጉዳዮች ውስጥ ከ20 ዓመት ላላነሰ ጊዜ ከአዲስ አበባ በህወሀት መሪሹ መንግስት የጸጥታ ሀይሎች ታፍና እስከዛሬዎ ዕለት ድረስ መዳረሻዎ ያልታወቀው የወይዘሪት አበራሽ በርታን ጉዳይ ምላሽ እንዲሰጥበት አሁንም ቢድጋሜ ለእርስዎ ለማቅረብ እንፈልጋለን።

እርስዎ የጠቅላይ ሚኒስቴርነት ሀላፊነትን ከያዙ በኋላ ግንቦት 22፣ 2010 ድርጅታችን ይህንንና ተዛማጅ ጉዳዮችን አስመልክቶ ምላሽ እንዲሰጥ በጥሞና ማሳሰቢያ ለእርስዎ መላኩ ይታወሳል። ከጥቂት ወራት በፊት በዋሽንግተን ዲ.ሲ. ከኢትዮጵያውያን የፖለቲካ መሪዎች ጋር ባደረጉት ስብሰባ ላይ የወይዘሪት አበራሽና ሌሎችም መዳረሻቸው ያልታወቀውን የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ አስመልክቶ የድርጅታቸውን የኢሕአፓን መሪዎች “ወደሀገር ግቡ ከዚያ እየተመካከርን መሆን የሚገባውን እናደርጋለን” ማለትም የሚታወስ ነው። በዚያን ጊዜ እነዚህ ደብዛቸው የጠፉ ታጋዮች ሁሉንም ሊያሳሱበት እንደሚገባ እንጂ የኢሕአፓ ጉዳይ ብቻ እንዳልሆነ እጅግ አበረታችና ታሪካዊ ንግግር ማድረግዎትንም ሁላችንም እናስታውሳለን።

ስለዚህም፣ የሁሉንም መዳረሻቸው ያልታወቁ ታጋዮች በተለይም ደግሞ እኛ አስከምናውቀው ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ብቸኛዎ ሴት የፖለቲካ እስረኛ የሆነችውን የታጋይ ወይዘሪት አበራሽ በርታን ጉዳይ አስቸኳይ እልባት እንዲያገኝ ያደርጉ ዘንድ በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን።

በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለይም በከፍተኛ የመንግስት ሀላፊነት ደረጃ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ፣ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ሌሎችም ወይዘሪት አበራሽ በርታና የትግል ጓዶቿ ባስቸኳይ ከእስር እንዲፈቱ ወይም መዳረሻቸው በትክክል እንዲገለጽ ግፊት እንድታደርጉ በታላቅ አክብሮት እንማጸናለን።

ከታላቅ አክብሮት ጋር

አክሊሉ ወንድ አፈረው
ሊቀመንበር